

# 0× 0/ 83 × 40

0 א 2000 א 00.20 האמש מש א מתמת: באמש מש א מתמת:

תה לית מת מל של ב

GS-20/IUL/2024/05

2024 وَحُدْمَةٍ 2024

رو. وُرِمْرُورُ ، خِرْوْرِمُرِمْ ، خِرْوْرِمُرْمُ ، خِرْوْرِمُرْمُ ،

2024 ئۇغىرىي 2024

# م و کرار میران میران

מין בט מין	بر و برسرت
	ייציייצים ה'צ
وُسُورُ مُرَّدُ دُورُ دُورُ وُورُدُسُو سُرِدِجٍ صُورِدُجِ مُورِدُجُ مُر 2024	
ر بر بر توسر سر سر سر شرط نور شد: GS-20/IUL/2024/05	1.1
תְרָצֶׁת נֹיִתְ בֹּצֶילָ: 26 בُפּיצָרִיץ 2024	
ים בין בים יה סם בבם סתית התהקבת הפתמתה: תור התהקבת הפתח המתחה:	
26 ﺋﯘﺷﺘﺮﯨﺮ 2024 ﺑﯩﺮﯨﺪ 4 ﮔﻪﺳﻜﻪ 2024ﺋﯩﺮ	8.1
מים. מוני מים בל בל מים בל המים בל	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
- ב' ה' - ב' ה' ה'	
	9.1
د ر ر ه قروس: -	
- :٤٤	
, רנפי הינו הינו הינו הינו הינו הינו הינו הינ	
יתית: ב'יס'ג' יתית: ב'יחב'ב 'ירב	
و تُذَوِّ: وَمِرْسُ مِوْرِهُ	0.0
ر المراد	9.2
\$ تؤسر سرَسْرَهُ ثَمَّ: 6520056 \$ تؤسر سرَسْرَهُ ثَمَّ:	
رِدُرِوْ رُدُّ عُرْبُ الله admin@hdhatollschool·edu·mv	
۱٬۶۵ (۱٬۷٬۵۰۰ ع. فرور ۱۶۵ م. ۱٬۶۵ (۱٬۷۰۰ م. ۱۳۵۰ م. ۱۶۵	13.1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
ה' מיני מיני מיני ל' ב' מ'ניתיים מ'ניני: מיני מיניל ל' ב'נ'יניתיים	
مَّرِيرِ: 10 حُرِيرِهُمُو 2024	40.4
وَوُسُ: رُورُمُ	18.1
13:00 : 25	
	<u> </u>

# 

# 2024 ئۇھىرىرىي 2024

﴿ وَرُورُ رُدُورُورُ ﴿ رُدُو رُدُورُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّمِي مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّالِمِي مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّمِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمِي مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّالِمِي مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّمِي مِنْ أَلَّمِ مِنْ أَ	
مُوسِرْ: 10 حُسرَمُو 2024	20.1
قُرَوُتُو: رُّورِهُمَ كَــُة: 13:00	
وروره کردید و دروید کردید و دروید در دروید در دروید در دروید دروید در دروید دروید در دروید در دروید دروید در دروید دروید دروید دروید در دروید دروید دروید در دروید در دروید دروید در دروید در دروید در دروید دروید در دروید دروید در دروید در دروید دروید در دروید در دروید در دروید دروید دروید در دروید در دروید در دروید در دروید در دروید در دروید دروید در دروید دروید در دروید در دروید در دروید دروید در دروید دروید در دروید در دروید در دروید دروی	24.1
0 ; כ ; אר ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	28.1
" מינים בי מינים לא מינים אינים אינ	30.1

### 

### האל להנים (ו

- ١٠ ٩٠٤ د مَرْدَدُ مَرْدَدُو دُرَوْ مَرْدُ مَرْدُودُ مَرْدُورُ مِرْدُورُ مَرْدُورُ مُرْدُورُ مَرْدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ
- ٠٤٠ هور در المراه الله المراه الله المراه ال
- - 2.1.2 بُرُهُ مُرْمَر حُوثِر تُكَاثِرُ مُرَدُ مُرْمِرُ مُرْجِ سُوهِ بِرِ لَا بُرُهِ وَرُدِكُ بُرُهُ مُرْمَر حُوثِرُهُ.
- 2.1.3 كَابُرُمُوهُ خَسَرُجٍ دُ دُنْرَسُرُدُ دَرُسُ مَعِ سَجْمِ لَا مُرْمِ وَرُرُو كَابُرُمُ كَابُرُمُوهُ وَ 2.4 مَرْمِ وَرُرُو كَابُرُمُ وَوَرُو كَابُرُمُ وَوَرُدُو كُورُو كُورُ
- 2.1.4 مُرِدُوَ وَمُوْمِدُهُ وِمَرَّيْمِهُ وَمُرَّيْمِهُ وَمُرْسُ مُنِي سُفِي مُنْمُو وَمِرَّ مُرَدِدُوَ وَمُرَوَ وَمُرَوِ وَمُرَوَ وَمُرَوَ وَمُرَوَ وَمُرَوَ وَمُرَوَ وَمُرَوَ وَمُرَوِ وَمُرَوَ وَمُرَوَ وَمُرَوَ وَمُرَوَ وَمُرَوَ وَمُرَوَ وَمُرَوِ وَمُرَوِ وَمُرَوِ وَمُرَوِ وَمُرَوِ وَمُرَوَ وَمُرَوَ وَمُرَوَ وَمُرَوِ وَمُرَوّ وَمُرَوّ وَمُرَوّ وَمُرَوّ وَمُرَوّ وَمُرَوّ وَمُرَوّ وَمُرَوّ وَمُروّ وَمُرَوّ وَمِرَوّ وَمُرَوّ وَمُرَوّ وَمُرَوّ وَمُعَمِي وَمُوالِمُ وَمُرَوّ وَمُرَوّدُ وَمُرَوّدُ وَمُرَوّدُ وَمُرَوّدُونُونُ وَمُرَوّدُ وَمُرَوّدُ وَمُرَوّدُ وَمُرَوّدُ وَمُرَوّدُ وَمُرَوّدُونُونُ وَمُرَوّدُونُ وَمُرَوّدُ وَمُرَوّدُونُونُونُ وَمُرَوّدُونُونُ وَمُرّدُونُونُ وَمُرَوّدُونُ وَمُرَوّدُونُونُ وَمُرَوّدُونُونُ وَمُرّدُونُونُ وَمُرَوّدُونُونُ وَمُرَوّدُونُ وَمُرَوّدُونُ وَمُرّدُونُ وَمُرِودُ وَمُرّدُونُونُ وَمُردُونُونُ وَمُردُونُ وَمُردُونُ وَمُردُونُ وَمُردُونُ وَمُونُونُ وَمُردُونُ وَمُردُونُ وَمُردُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُونُونُ وَمُردُونُ وَمُردُونُ وَمُردُونُ وَالْمُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ والْمُونُ والْ
- 3. هُوَمُ رَمَرُو وَ مُرْهُ وَمُرَّمُ وَمُرْمُوهُ وَمُرْمُوهُ وَمُرْمُوهُ وَمُرْمُونُ وَمُرَدُو وَمُرْمُونُ وَمُرَدُو وَمُرْمُونُو وَمُرْمُونُونُ وَمُرَامُونُ وَمُرْمُونُونُ وَمُرْمُونُونُ وَمُرْمُونُونُ وَمُرْمُونُونُ وَمُرَامُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُرَامُونُ وَمُونُونُ وَمُرْمُونُونُ وَمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ والْمُ والْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلِمُ لَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلِمُ لِلْمُونُ وَلِمُ لِمُونُ وَلِمُ لِمُونُونُ وَلِمُ لِمُونُ لِلْمُونُ ولِمُ لَالْمُونُ ولِنُونُ ولِمُونُ لِمُونُ لِلْمُونُ لِلِمُونُ لِ

الرُوع مع مع عرر ال مع مدر ومررو المرارو المر

3.3.2 ئۇھىرىم ئىچۇرى كەرى ئۇھىرى ئۇھىرى ئىرى دىرى ئۇگۇرىش ھۆرۈكەر ئۆرى ئىرى دە ئۇگۇرى ئىر ئىرۇ دەرى كۆرۈرۈكى ھەرى ئۇرۇرى "ئۇكى دۇ دى ئىرىداك ئۆردە دىرارى ھىردۇ.

3.3.2 كَانُرْمُوهُ مُسْهَمُوهُ مُحْدَمَهُ مُحْدَمَهُ مِنْ دُرْمُ وَرُمُونُ مُرَهُ وَمُرَّمُونُهُ هُو وَدُو كَام خَدِنْ مُرْمَدُ دُرُ وَمُرْمُونُ هُرِ مَانُودُ وَ دُرْمُ وَوَدُونُا مُرَّمُ مُرَّمُونَا مُرَّالُا مُا الْحَوْم دُعْ مِيرِ" وَ كَانِدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُورُونُا مُرَادُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ

3.3.4 وَمُوْمِ وِمَرُّهِ مُوَمَّدُهُ وَمِرَوَّهُمْ مُثَنَّ وَمُرْمُونُهُ وَمِرَّهُ مُرَّدُهُ وَمُرْمُونُهُ الْمُوْمِ مُلَامُ مُرَّامُ مُلَامِّ الْمُوْمِ مُرَّامُ مُلَامُ الْمُؤْمِدُ الْمُوْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُومُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّ

3.3.5 سَمْرُمُ لَهُ لَا لَهُ وَسُرِهُ مِنْ اللهِ وَهُولُ وِجِعْ لَا لَا لِهِ اللهِ هُوَدُو وِلْمُسْرَهُ لَا مُ

#### מל בל ל תומפת

- - 7.1.1 مِ رَسُر مِ الْمُ الْمُ مُ مُرْد اللهِ اللهِ مُعْرِد اللهِ اللهِ مُعْرِد اللهِ مُعْرِد اللهِ م
  - 7.1.2 وَوَرُ رُرَرُدً وَمُرَدًا وَمُرْهُ وَمُرْدُونُ وِبِرُسُونُ وَمِرْسُونُ وَمِرْسُونُ وَمِرْسُونُ
  - 7.1.3 مُرَّمُ مُوْدِي مُرْسُو مُورِ مُرَّمَ وُمُورُهُمُ (سَمْ مُرَّمُ مُرَّمُ مُرَّمُ مُرَّمُ مُرَّمُ
    - 7.1.4 يَ مُرْوَرُومُدُ (سُورُ عَبُورُ 4.7.4
    - 7.1.5 مُسْرَعُ مُرْسُعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
      - 7.1.6 مُدُونُ وَمُنْ (حَبُونُ مُرَاثُونُ مُراثُونُ مُرَاثُونُ مُرَاثُونُ مُرَاثُونُ مُرَاثُونُ مُرَاثُونُ مُرَاثُونُ مُراثُونُ مُراثُونُ مُراثُونُ مُراثُونُ مُراثُونُ مُرَاثُونُ مُراثُونُ مُراثُ مُراثُونُ مُراثُ
    - (7 シークン シークン シークン アルクン アルカーク 7.1.7
- 8. هُوُوَى مِ مُرَدِّدُ مُرَدِّدُ مُرَدِّدُونُ مِدِوَّدُونُ وَمُوَمَّدُ مُرَدُونُ مُونِي وَمُ مَوْعُ وَمُ مُونُ مُنْ مِنْ مُرَدِّدُ مُنْ مُرَدِّدُ مُنْ مُرَدِّدُ وَيُعَامِدُونَ وَيُعَامِنُونِ مُنْ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرَد
- تَهُرُ 8.2 دُرُورُهُ رِسُوْهُ رِ بَرِي صَوْهُ بِهِ تَهُورُ مِهِ هُ دِوْ دَدُورُهُ هُورُ رِوْسُرُوسُرَهُ وَ. دُرُورُهُ مِنْ يَرْسُونُ سِرْسُ. دُرُورُهُ وَ سُوْلِمُ يَرْمُوهُ سِرْسُ.

برُح سوھ پر سرسرہ پر.

رورو دي کرد.

- 9. ﴿ وَكُو دُكُو وَهُو اللهِ اللهِ

- 10. هِ وَحَرُرُ هَ مَرُو اللهِ مِ وَسُر رُدُوْوَدُ وَدُمَرَهُ رُدُوْوَدُ لَهِ مِرْسُ هِ وَحَرُرُ لَا لَا وَرُسُ وَسُرَسُوعُ اللهُ وَالْوَدُو اللهِ ال

#### (שת) שת של הל הל מע מעות

- 11. هِ وَ وَ وَ وَ مَرْرَدُ وَ رَرْرَدُ وَ رَدَرَدُ وَ رَدَرَدُ وَ رَدَرُدُ وَ مَرْدُو مِنْ مَرْدُو لَا مَرْدُو مِنْ مَرْدُو لَا مَرْدُو مِنْ مَرْدُو لَا مَرْدُو لَا مَرْدُو مِنْ مَرْدُو لَا مَرْدُو مِنْ مَرْدُو فَرَدُو مِنْ مَرْدُو فِي مَا مُونِ فَي مَا مُونِ فَي مَا مُعْرَدُو فِي مَا مُعْرَدُو فِي مَا مُونِ فَي مُوالِقُولُونُ مِنْ مُنْ مُونِ فَي مُونِ مُونِ مِنْ مُونِ فَي مُونِ مِنْ مُونِ م
  - 12. هُ وَوْ وَ رَهُ مُ مُرْسُرُ 12.1 وِ هُ وَوْ وَ رَدُ مُ مُرْمِ وَرَدِ رُسُ سَرَسُوطُ سِ وَرَفَ مِ مُوسُوطُ وَ. 12 مُ وَرَدُوسُوطُ وَ وَمُ وَمُرْسُوطُ وَ وَمُوسُوطُ وَ مُوسِدًا مُوسِدًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ
- 13.1 رَرَرَوْسُ رَمَرَ وَسُو مَ مَوْدَرُ وَهُ كَوْمَاتُ دَوْرَوَسُوفَ رَمَرَوَ دُمَاسُ مِوْسُ مَامِعُ وَمِرَ ا مَارُسُونِهُ وَمِرَا وَمِرَا وَمِرَا مُؤْمِرُونَ وَمِرَا مُعَامِرُونَ وَمِرَا مُعَامِرُونَ وَمِرَا مُعَامِرُون
- 13.2 چ. دُبُ وَهُ مَ مُ جَهُ عَهُ مِ مُ مُ وَهُ مُ وَهُ مُ وَهُ مُ وَهُ مُ وَهُ مُ وَهُ وَهُ مُ وَهُ وَهُ مَ م رِوْسَرِوْدُسْرُوْدُ دُورِ جِ. دُبْ جِهُ دُرُّ مُرُدًّا دُورِ وَرِيْرُ دُسِرُدُوْ دُرِيْرُ دُسْرُسُرُوْسُرُوْد
- 14.*5 دُورُورُو* مُرَدِ مُرَدَ مُرَدُ مُرَدَ مُرَدً مُركَدُونِ مُركَدًا مُركَدُونِ مُونِ مُونِ مُونِ مُركَدُونِ مُونِ مُونِ مُونِ مُركَدُونِ مُونِ مُونِ مُونِ مُونِ مُونِ مُركَدُونِ مُونِ مُونِ مُونِ مُركَدُونِ مُركَدُونِ مُركَدُونِ مُركَدُونِ مُركَدُونِ مُركَدُونِ مُونِ مُركَدُونِ مُركَدُونِ مُونِ مُركَدُونِ مُركَدُونِ مُركَدُونِ مُونِ مُركَدُونِ مُونِ مُونَ
- 14.2 وَسَهُرُمَ مُوْمِرُورُ رُمِرَدًا وَرُمُومَ مِنْ رُوَسَهُرُمَ مُورُ مُمْرُدُ دُمَامِ وَسُوَّ وَرُمُومُورُ مَوْدَهُ مِ وَسُرُومُورُورُ .
- $\frac{14.}{3}$   $\frac{14.}{3}$   $\frac{14.}{3}$   $\frac{14.}{3}$
- 15. ﴿ وَهُ مُرَمَّ الْحَالَ ﴾ وَوَدْ وَهُ مُرَمَّ وَهُ مُرَمَّ مُرَدِّ مُرْسَرُسُ وَسِ ﴿ وَسُرَ رُمْرَكً مَّ مُرِدُسُ وَرِدُ وَهُ مُرَمَّ وَمِ وَمُو مُرَدُو وَهُ مُرَمِّرُو.
- 16.1 هِ وَكُرُدُنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله
- 16.1.2 تَسْرُوْسِر/بُرُهُ سَرَيرَسُوبُرُ كَابُرَيْعِ وَ سَخْسَرَمِهِ ا دَحِدْتُ وَيُرَثَّرُونَ وِدَبًا يَرْبِي صَهْ بِرِيْ تَنْبِرِ.

- 16.1.3 مُور رُور وَفروَسْمِهُ وَمرَوَّسِهُ مَعِيدُ مُرْتِي مُقْيِرٍ
- 16.1.4 كَيْ سَمَسُرًا جِ. هُ. رِيْرُ وَرَزَوَسَ خُرَدُ مِنْ مَا وَرُ مِهِ مِنْ سَمِعْ وَدِ فَسَرَوَدُو مُسَرَوَ وَمَرَوَدُو مِنْ مَا وَرُدُ مِنْ وَرُو مُسَرَوَ وَمِنْ مَا وَرُو مُسَرَوَ وَمِنْ مَا وَرُو مُسَرَوَ وَمِنْ مَا وَمُو وَرَدُو مُسَرَوَ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِ
  - 16.1.4 تُرِرَوَ مُعْرَوْرِهُ صِوْمُ رُرَزَةً وَمُعْمَدُهُ وَمُعْرَدُ وَخَرَدُ (خَاتُورُ اللهُ عَلَى اللهُ ال
- 16.1.5 ي . دُهْ عِ مَعِ مُهُمَّ مَهُ مَ مَعِ مُهُمَّ مَهُ مَ مَعْ مَعْ مَ مَعْ مَ مَعْ مَعْ مَ مَعْ مَ مَعْ مَ مَنْ يَهُ هُمُ مِنْ مُورِدُو مَرْدُ)
- 16.1.6 کوءِ وَهُ مِرْوَسُوعَ مُوْسِرِدُ دُمْمِرِ اللهِ عَرْبُرُ عَلَمْ عَلَمْ مُورِمُرُسُومُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال
  - 16.1.7 وَيْ سُمِرْمِ رُمْرُوَسُونُ وَوُدُسْرُوَ رُمْرُوً وَيَ سُمِرْمِو 16.1.7
- 16.2 هِ وَسُرْ رَمْرَرَدُورِ مِرِيدُورِ وَ وَرَثِرُورُهُ مَرْمِ وِلْمُؤْرُ رَدِرِ وِلْمُسْمَدُ وَفُر شُومَ الْمُورُورُ مُرْمَدُ وَفُر شُومَ مُرَدُورُ مُرَوَدُ مُرَدُورُ مُرْدُورُ مُرَدُورُ مُرْدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ مُرَدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ مُرَدُورُ مُرْدُورُ مُرَدُورُ مُرْدُورُ مُرَدُورُ مُورُدُورُ مُورُورُ مُرَدُورُ مُورُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُورُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ م
- 16.2.1 ﴿ وَمَرْرَدُ وَمَرَرَدُ وَسَهُمَا هُذَا تُورِدِ وَسَهُمَا هُذَا هُا مِنْ مِرَّا وَ وَهُرْهُمُ هُ رَدِرِ وَسَهُمَا هُذَا هُو مِنْ مُرَّا وَهُرُمُوهُ مَا مُرَاءَ وَمُورَا وَمَرْدُو وَمِرْدُو وَمِرْدُو وَمِرْدُو وَمُرْدُونُ وَمِرْدُو وَمِرْدُو وَمِرْدُو وَمُرْدُونُ وَمِرْدُو وَمُرْدُونُ وَمِرْدُو وَمُرْدُونُ وَمِرْدُو وَمُومِونُ وَمِرْدُو وَمُرْدُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُونُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَالْمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُؤْمُونُ وَالْمُونُونُ وَمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤُمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ ولَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ و

- (م) مُرِحْمُ وَمُوْسِدُهُ وَمُرُوسِهُ مُرَدِّهُ مِنْ مُرْمَرُ مِوسُ دُمْرُكُسُرَدُ ، مُرُكُمُّهُ وَ مُرِحْمُ سُرُدُومُ دُوْوَرُمِوَ مُمَادِسُمُ وَ صُدُرًا مُرَوْمُ مُرَكِّسُ مُوْمَ سُرُومُ وَعُمَّدِ سُرُومُ مَ مُرْمِونُ سُرُوهُ وَ دُوْرِدَ مِنْ مِنْ مُرَفِّدُ وَمُرْمِعُ وَسُرُوهُ وَ مُعَالِمُ مِنْ مُرَامِقُ وَ مُعَالًا

- (ع) رَرَرُو مَرَدُو مَرَدُ مَرَدُ مَرَدُ مِنْ مَرَدُ مِنْ مَرْدُ مِنْ مِنْ مُرْدُورُ وَرِّدُ مُرْدُورُ وَرِّدُو مِنْ مُرْدُدُ وَالْمُوْمِدُورُ مِنْ مُرْدُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُو

- (س) جرنونر شور برنون و برنون و برسود المراق المرفون ا
- (x) و برؤ بُرَسُ و گُرُوسِ بُرؤ بُرَسُ و تُرَبِر وَبُرُوسُ و تُرْبِر وَبُرُوسُ و تُرْبِر وَبُرُوسُ وَمِرَدُو بُرؤ بُرَسُ مِرْبَارُونَ و وَوَرُ بُرؤ بُرَسُ مُونَاءُ تَدْرٍ وَوَرُدُ الْرَدُسُوسُورُونَ . بُرؤ بُرَسُ مِرْبَارُونَ و وَوَرُ بُرؤ بُرَسُ مُونَاءً تَدْرِدٍ وَوَرُدُ الْرَدُسُوسُورُونَ .
  - (0) دُرُورُ زُرُوْرُ ( ﴿ ﴿ وَمُرَارِدُ لَا مَا عُلَا مُ مِنْ مُوسِ مُؤْرُدُ وَرُوسُدُو.
    - 16.3 دُرْهُ شُوْدُ وَرِ خَرِيْنَ وَوَ وَ يَرْمُ وَمُرْدُونَ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ
- 16.3.1 كَوَّدِ وَرُسُ وَبِرُ مَا وَرَسُ وَرَبُ وَرَبُو وَ وَرَبُ وَرَبُو وَرَبُ وَرَبُو وَرَبُ وَرَبُو وَالْمُوا والْمُوا والْمُوا والْمُوا والْمُوا والْمُوا والمُوا والم

#### (عر) ھۇس رىزرۇس

- 17. هُوَرُهُ هُمُرِيْ اَ 17. هُوَرُهُ جُمْرِسُرُوَّسِ هُمُرِيْ لَهُ وَوَرُدُوْ وَشِمْرُوَمُونَ جُمُرُدُ هُوَرُدُ لَا يَعْمِدُ وَهُوَ اللَّهِ ال
  - 17.2 سم مُعَرِّدُ عُنْدُور صِوْدُو سَرْسٌ وِمُوْر مُسْسِرْسُوْسُرَمُوْ.
- 17.3 سوچ دُهَرِی مَسَّمْوَهُمْ وَمِ مَسْدَدِ صِوْسَ دُمَرَعٌ وَمَرَّهُ سَرَّدِ دُاهِمْ اللهُمْ وَمَرَّدُ مَا مُنْ مُ
- 18.1 م مؤرش الما و و رسود مرد مرد مرد و درد و مرد المرد و درد و مرد و م
- - 18.3 رِوْرِوْ رُورِ وُرْسُ رِسْ وِرْدُو رُسْرُورَ مِ رِسَافَ عَرُدُدُ سُرَى سُرَوْسُرُدُو.
- 19. قره ترقوی کورش 19.1 هوش (برکروکر کرکنی برکورهٔ کورکرهٔ کورکرهٔ کورکرهٔ کورکرهٔ کورکرهٔ کورکرهٔ کورکرهٔ کورکرهٔ کورکرد کرکزی کارکرد کرکری کارکرد کارکرد

#### 0x ( 11 ) 2 / 1 8 5 N X V 7 2 N

- و المراد المراد
- 20. ﴿ وَمَوْ رَوْوَهُ وَ وَ صَادَهُ مَا مَرْ رَدَرَدُ وَ وَ صَادَهُ وَرَدُو وَ رَدَرُو وَ رَدَرُو وَ رَدَرُو و وَمُرْهُ مُوْهُ وَرَدُو وَ مَرْدُو وَ مَرْدُو وَ رَدَوْوَ وَرَدُو وَرَدُ وَوَوْدُ وَرَدُو وَمِرْ وَمِرْوَ وَمُر رَاحِ مُرَدُ وَمِرْوَ مَوْمُو مِنْ مِوْمُو مِنْ مَا مُؤْمُو وَمِرْدُو وَرَدُو وَرَدُو وَرَدُو وَمَرَدُو وَمُر
- 20.3 مِوْسُ رُدُوْوَرُ رُوَعَ رُسُّوْ مُرِدِ مِنْ مُرْوَبُ سَوْمَ مُوْسَ رُبُوسُ مُرْوَبُ مُرْمَ مُرْمَ مُرْمَ مُرَمَّ مُرَالًا مُرَامِ مُرامِ مُرامِ مُرامِ مُرامِ مُرَامِ مُرامِ مُرامِ
- 21. رَرُرُرُو وَ مُرِرُو وَ مِوْرُورُو مِوْرُورُو وَ مِوْرُورُو وَ وَرُسَوُرُورُ وَرُسَوُ مِرِورُ دِوَّ وَرُسَو مِوْرُورُووْ وَمُرْرُونُ وَمِوْرُ وَمِيْنَ وَمِوْرُ وَمِيْنَ وَمِوْرُ وَمِيْنَا وَمُوْرِدُونِ
- نَامُوهُدُ 21.2 هِ وَوْدَوْرِهُ وَرَسُوهُ وَمُرَسُّهُ وَمُوْرِهِ مِنْ وَمُوْرِهُ وَرَسُّهُ وَمُوْرَةُ وَرَسُّ رِهُ وَرَبُرُهُ وَرَسُّ مُوَدُوْدُ وَمُوْرِهُ وَرَسُ مِرْوَرٍ صَرْسٌ مِرْوَرٍ وَرَبُّ وَرَسُّ مُوْرُوْ.
  - 22. ﴿ وَمُرْمُورُ مُورُدُونُ مُرْمُرُ مُرْفُورُ مُعْمَدُ وَمُومُرُونُ مُعْمِدُ وَمِرَدُونُ مُؤْمِرُونَ وَمِرَدُونُ مُؤْمِرُونَ وَمِرْدُونُ مُؤْمِرُونَ مُؤْمِرُونَ وَمِرْدُونُ مُؤْمِرُونَ وَمِرْدُونُ مُؤْمِرُونَ وَمُؤْمِرُونَ وَمِرْدُونُ مُؤْمِرُونَ وَمِرْدُونُ مُؤْمِرُونَ وَمِرْدُونُ مُؤْمِرُونَ وَمُؤْمِرُونَ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنُونِ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنَالِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنِونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِ

ئىرىرى دۇر 22.1.1 مۇرۇش ئۇرۇش ئۇرۇش ئۇرۇش ئۇرۇش ئۇرۇسۇسۇرۇش ئۇرۇسۇسۇرى سۇرۇش ئۇرۇسۇسۇرۇش ئۇرۇسۇرۇسۇرۇسۇرۇسۇرۇسۇرۇسۇرۇسۇرى

، مَدِيرَ وَمَرَ مُرْجَرِيرَ وَمِرَ عَرَاءَ مُرَاءَ مُرَاءَ مُرَاءَ مُرَاءَ وَمُرْجَدُهُ وَمُرَاءً وَكُورُو الْ وَكُورُونَا مُ

مَ رَسِ يَدُوْدُ وَ وَوَدَوْرِهُ دُرْرُهُ دُرْرُهُ وَمَارِهُ وَمَارِدُ وَمَارِ وَسُرَةً وَعَادَمُ مَارِدُورُ و (مُرْرِيْرُسُووْسُرُسُ)

- 24. ﴿ وَمَ مُورِدُ مُورِدُ مُرَّا الْمُرَّالُةُ وَكُورُهُ مُرَّالُةُ مُرَّالُةُ وَمُ مُورِدُ وَكُورُ الْكُورُ الْكُورُ

كسرة كروش

# 2024 ئۇڭىرىر 2024

> 26. هُوَرُدُ وَهُوْرُ وَهُوْرُ وَمُرَّدُهُ وَ وَمُرَّدُهُ وَ وَمُرْهُوْرُ وَمُرْهُوْرُ وَمُرْهُوْرُ وَمُرْهُو عُورِدُهُ وَمُرَّدُهُ وَمُرَّهُ مُرَدُدُهُ دُمَامُ دُمُورُهُ دُمَامُ دُمُورُهُ

- 27. مُرُهُ مُوْدُوْهُ وَ مِرْهُ مُرْدُوْهُ وَمِرْهُ مُرَدُوْهُ وِمِرْهُ وَمِرْوُوْهُ وَمِرُوْدُوْهُ وَمُرْدُوْهُ وَمُرْدُونُ وَمُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرُدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُونُ وَمُرْدُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ ومُونُونُ وَالْمُونُ ولِمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ والْمُونُ وَالْم
- مَرْنَ مُرْدُورُ وَرَا مُرْنَا وَرَا مُرْنَا وَرَا مُرْدُورُ وَرَا مُرْدُورُ مَرْدُورُ مَرْدُورُ مَرْدُورُ مَر مَرْنَ مُرْدُورُ وِسَرَنَ وَرَا مُرْنَا فَرَدُورُ وَرَا مِرْدُورُ وَرَا مُرْدُورُ وَرَا مُرْدُورُ وَرَا مُرْدُورُ وَرَا وَرَا مُرْدُورُ وَرَا وَالْمُوارِ وَرَا وَالْمُورِ وَرَا وَرَا وَالْمُورُورُ وَرَا وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمِرَالِهُ وَالْمُورُورُ وَالْمُوالِمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُو

#### 2024 و شركة 2024

- 28.4 كَرْدُوْرُوْ وَرْدُرْدُوْ وَكُرْدُوْ وَ الْمَرْدُوْ وَكُرْدُوْ وَرُدُرُورُ وَ وَرُدُرُورُ وَ وَرُدُورُ وَرَدُورُ وَالْرُورُ وَالْرُورُ وَالْرُورُ وَالْرُورُ وَالْرُورُ وَالْرُورُ وَالْرَدُونُ وَالْرُورُ وَالْرُورُ وَالْرُورُ وَالْرُورُ وَالْرُورُ وَالْرَادُورُ وَالْرَدُونُ وَالْرُورُ وَالْرُورُ وَالْرُورُ وَالْرَادُورُ وَالْرَادُورُ وَالْرَادُورُ وَالْرَادُورُ وَالْرُورُ وَالْرُورُ وَالْرُورُ وَالْرُورُ وَالْرُورُ وَالْرُورُ و
- 29. 20.

#### 3 - 26 26

- 30. گَسْرَنْ نَرْسُ . دُوَسُرُنَ هُو يَ مَرِ وَبُرُهُ هُا كَوْرُ فَسْرَدُرِ دُوَسٍ، دُ وَسَهُرْنَا هُدُورُ فَسْرَسُو . . وَسَهُرْنَا هُدُورُ فَسْرَسُو . . وَسَهُرْنَا هُدُورُ فَسْرَسُو . . . وَسِرْسُوعُ بِرِی قُرْدِیْرُی هُرَمَانُو .
- 30.2 اَ وَسَادُمَاهُ رَوَّتُوهُ وَمَّهُ الْمَا مَوْرُ فَسَرُورِ دُوَسٍ، دُ وَسَادُمَاهُ دُ مَرْمِرُو دُ دُورِ مِوْرُو دُرَرَعٌ وَمُرْمَرُهُ.

### 26 ئۇھىركىر 2024

- 30.3 "وَسَوْرَاهُ" مَوْرُ فَسُرُورِدُوسِ صِوْسُ سَمِعْ وَدِ فَارْسُرَارُورُو بِوْرُدُهُ سُرُوهُ سُرُوهُ وَمُوكُ
- 30.4 "وَسَادُمُونُ دُرُدُ" مَوْرٌ وَسَرُورِدُوَسِ دُرُوَسُورُدُ دُرُدُورُ وَسَادُمُورُ وَسَادُمُورُ وَسَادُمُو
- 30.5 "رُرُهُ سُوْرِ" مَوْرُ وَسُرُرِ رُوسٍ، وَسَرُمَوْدُ وَبِرِ بَرَهُمْ وَ وَمَرَدُورُ وَسَرَمُ مُوْرِدُورُ و رَوْرُو وَ يُرَمُّ وَرَدُ وَسَرُمُ مُورُولُ عَرَفُولُ عَرْدُولُ وَقَا دُرُهُ سُوْرُورُورُ.
- 31. و رَرِي الْرَشْ 5 مَرَدُ مَا مُورِدُ وَ مَرَدُ مَا مُورِدُونَ وَ مَرَدُ مَا مُورِدُ وَ مَرَدُ مَا مُرَدُ وَ مَرَدُ مَا وَمَرَدُ مَرَدُ وَمَرَدُ مَا وَمَرَدُ مَرَدُ وَمَرَدُ مَرَدُ وَمَرَدُ وَمِرَدُ وَمِرَدُ وَمِرْدُ وَمِرْدُونُ وَمِرْدُ وَمِرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمِرْدُونُ وَمُونُونُ وَالْمُونُ وَمِنْ وَمِرْدُونُ وَمِنْ وَمِرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمِرْدُونُ وَمِنْ وَمُونُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَمِنْ مُرَادُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُو
- 31.2 دُدُوَيُرُوْدُ دُسُرُدُ وَيُرْهُرُ وَسُرُو وَيُرَوَّ وِيرَسُ يَرُدُوْدُو مُرَيِّرُ دُهُرُ دُوْمُ يَرَعِ سُعَ مِ وَسُوْمِيْ سُرْوَهُ مَسْرَةُ دَرِ وَرِوْرُدُو رَوْرُدُ، صِوْدُورُ صُرَّسُ مَسْرُورُو دُوْ دُوْعُ رَبْرُوْ.

- رونرد مره سور در و در و درور و و درور و و درور و و درور و در و درور درور درور درور درور درور درور درور درور در درور درور

مره دروس سوه مرد در دروره درور درورد در در درورد درور

מון בי מוכן מיון בינבכם המינים בינון בי

CP\*0.005\*LD = مُرَيِّ عُنْ يُونِي وَ الْحَارِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

CP (سرعم فر فرد مرفر): سرع مرفع فرو دو

LD (وَ عَ الْمُرْسُمُونُ): كَاسْرَ عَمِرُ مُعَالَى وَدُورُومُونُو لِمُومِدُونَ وَوَسُمِوْدُ لَا وَمُورُونُ

- 34.4 دَسَرُسُونَ فَوْ رُدُونَ مِنْ 15% مِرْسَادُونَ مُرُونِ مِنْ 34.4 مِرْسَادُونَ مِرْدُونِ مِنْ مُرْفَى مُونِ مُرْفَى مُونِ مُرْفَى مُونِ مُرْفَى مُرْفِرُ مُرْفِقِ مُرْفَى مُرْفِرُ مُرْفِقِ مُولِمُ مُولِمُ مُؤْفِقِ مُولِمُ م
- 35. مَدْهُ بِهِ وَسُوْمُ وَهُ وَهُ وَهُ مُرَّمِ مُرَّمَ وَهُ وَهُ مُرَّمَ مُرَّمَ وَهُ وَهُ مُرَّمَ مُرَّمَ وَهُ مُرَّمُ وَمُرَّمَ وَهُ مُرَّمَ وَهُ وَهُ مُرَّمَ وَهُ مُرَّمَ وَهُ مُرَّمِ وَهُ وَهُ مُرَّمِ وَهُ وَهُ مُرَّمَ وَهُ مُرَمِّ وَهُ مُرَّمِ وَهُ وَهُ مُرَّمَ وَهُ مُرَّمَ وَهُ مُرَّمِ وَهُ مُرَّمَ وَهُ مُرَّمَ وَهُ مُرَاءً ومُرَاءً ومُرَاءً ومُرَاءً ومُرَاءً ومُرَاءً ومُرَاءً ومُرَاءً ومُراءً مُراءً ومُراءً ومُراءً ومُراءً و

# 2024 ئۇڭىرىر 2024

هُندُور دُسْرُسْرُوسُو. و وَرُورُودُ وَرُسْ وِرِسْ دُرُكُونُ وَرِسْ دُرُكُونُ وَرِوْ دُرُونُ دُرُونُ وَرُسْرُورُنَا مِنْ وَدُرْدُ شِرْوُسِرُدُو.

- 38.1 مَرْمُ سُوْوَرُرُ مَرْمُ سُوْوَدُكُرُو مُرْمُ سُوْسُ وُرُكُرُمُ مُ مُرُورُ دُسُرُوسٍ مُرَوِّمُودُ وَقُرْدُر مُرْرِدُ مُرْمُرُدُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُورُدُرُونِ مُنْ مُورُدُرُونِ مُرْمُورُ مُرْمُرُونِ
- 39. دُرُهُ اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

2024 وَحُدْمَةٍ 2024

4 - پيئر ڪيئر - 4

# ئے ٹرکوٹو کا ۔ 1 - ئے ٹرکوٹو چوٹوٹر (ٹرکرٹوٹرٹے کا براٹرٹوٹرٹے کے براٹرٹوٹرٹے کے ٹرکوٹرٹے کے براٹرٹوٹرٹے کے براٹرٹوٹرٹے کے کوٹرٹے کے کا بر

| الله المنظرة  |                    |   |                  |
|---|--------------------|---|------------------|
| عَرْوَارِدُورِدُورِدُورِدُورُدُورِدُورِدُورِدُو   |                    | ב ארו ב ב איני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני   | #                |
| عراد المراد الم | الر قرر            | رَرُرُوْرِدُ مِيرِوْرُو وَرُوْرُوْمُ رُمِ وِرُوْرُ رُمِ وِرُسْمِدُ وَوْ سُرُومُ سُرُومُ وَ اِلْمُ   | ه نوشر           |
| عراد المراد الم |                    | ) )<br>(L.G   | 2 2 2 2 2 2 V    |
| عراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر |                    | ه وسر رسرر و ( فرور 2 )<br>موسر رسرر و و فرور 2 )   | 1                |
|   |                    | لْسُرْوْسِر ابْرُعْ سَرَير سَوْبِرُ الْمَرْمِ وَ الْمُرْمِيرُ وَكُرُوسُ وَكُرُوسُ وَكُرُوسُ وَكُرُيرِ وَ  | 2                |
| 4 (رَرَدُ وَرَدُورُ وَرَدُورُ وَ وَرَدُورُ وَ وَرَدُورُ وَ وَرَدُ وَرَدُورُ وَ وَرَدُورُ وَ |                    | برې سوچ پر د سړې د سرې د س  |                  |
| 5 رَرَدُ وَهُوْ وَهُوْ وَهُوْ وَهُوْ وَهُو وَهُو وَهُو وَهُوْ وَهُو وَه |                    | יבן הבן כבקנית פל פחד היב הפשיק<br>מבן הבן כבקנית פל פחד היב הפשיק  | 3                |
| 6 كور الله الله الله الله الله الله الله الل  |                    | (١٠٠١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١   | 4                |
| 7 هرد کرد سرد در د   |                    | (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)   | 5                |
| 8 و نام در  |                    | پر در اور در  | 6                |
| (مَوْ وَرَدُورُ وَ وَرَدُورُ وَرَدُورُ وَ وَرَدُورُ وَرَدُورُ وَ وَرَدُورُ وَ وَرَدُورُ وَ وَرَدُورُ وَرَدُورُ وَ وَرَدُورُ وَرَدُورُ وَ وَرَدُورُ وَ وَرَدُورُ وَالْمُورُ وَرَدُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَلَا لَالْمُورُ وَلَا وَالْمُورُ وَلَا لَالْمُورُ وَلَا لَالْمُورُ وَلَا لَالْمُورُ وَلَا لَالْمُورُ وَلَا لَالْمُورُ وَلَا لَالْمُورُ وَلَا لَالْمُولُولُولُورُ لَالَالْمُورُ وَلَا لَالْمُورُ وَلَا لَالْمُورُ وَلَا لَالْمُولُولُورُ لَا لَالْمُولُولُولُولُولُ   |                    | هِ وَدُورُ مِرْمِرُودُ رَمْرُ وِرْسُ (وَوَمَ مَوْ مُعْمِرٍ)<br>هِ وَدُورُ مِرْمِرُودُ رَمْرُ وِرْسُ (وَوَمَ مَوْ مُعْمِرٍ)  | 7                |
| هُوَّلُ الْبُرُدُولُ وَهِرْدُو الْبُرْدُو الْبُرُدُ اللهِ الْبُرْدُ اللهِ الْبُرْمُودُ اللهِ الْبُرْمُودُ اللهِ الهِ ا  |                    | 6.1 פֿית ברבנצת פ בריש בריש ל בריש ל הפריש בישל בל הפריש.   | 8                |
| سروه سرد در د  |                    | שני ביינגש (שני ביינגש לעלט מאוסיים) ביינגש ביינגש (שני ביינגש לעלט ביינגש לעלט ביינגש ביינג | 9                |
| الم المركز المر | بر ۷ س             | ל און אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי  | ه نوکس           |
| الم المركز المر |                    |   | سر پر ه          |
| موس ( در زور و و در موسود و و در موسود و در رود و در در دود و در در دود و در در دود و در دود |                    | ////> ox// >  | 10               |
| נננ0נ 0/4/ 173 0/1 24 0<br>91950 פיף דיפיד פיף דיפיד פיף דיפיד פיף דיפיד אריים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים   |                    |   | 11               |
|   | 2 2 3<br>2 2 5 2 5 |   |                  |
| 12 رُورُرُوْنَ عِنْ وِرُورُورُ رُيْرِ وَوِسْفِى دُرْ وَ وَمُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ وَدُرُ  |                    | (((0( 0) // 1) 0) 0) 0<br>•9192   | מה ה<br>מה<br>מה |
|   |                    | מונים או בסיים בי מיים בי   | 12               |

# 

# 2024 ئۇڭىدىر

| , ,  | بَوُرٌ سَرَسُوهُ ثَرُ عُرُّورِ (مِحْدُ بَوُدِّدُ خُيْرِمِنْ مِحْدُوسُ بِنَوْرِّعُنْ   |
|------|---|
| 13   | ג א א א א א א א א א א א א א א א א א א א   |
| 14   | 13 × × 3 / 2/40/<br>13 × × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1  |
| 15   | מלכן ציתל פת ל פת של של של מל איל איל איל איל איל איל איל איל איל אי  |
|      | ברו א ברב ב כ ב ברוח ב ב ברוח ב ברוח ב ברוח ב ברוח ב ברוח ב ברוח ברוח   |
| ?    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  |
| ) 16 | (قرم برورش 3 وسور كورش 3)   |
| ś    | دُوْرِدُس بُوس عَمْر بُرِبٌ مُرَمِّعُ وَرَبُّ مُرَمِّعُ وَرَدِي مِنْ الْأَرْدِي مِنْ الْأَرْدِي مُرْمِعُ وَرَدَ<br>وَوَرِدُوسَ بُوسِ عَمْر بُرِبُ مُرْمِعُ وَرَبُّ مُرْمِعُ وَرَدُ اللَّهِ وَرَدُس عَرِدُمِ وَرَدُ الْمُورِ |
| 3 17 | وَوُرِي وَرِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ   |
| 1    | ره ١٠٤٤ ( الله الله الله الله الله الله الله ال   |

# 2024 تُحْدَرُيرٍ 2024

#### 2 - 3686 00 1112 010 00 1112 010

|  | <u> </u>  |                                    |  |                |
|--|---|------------------------------------|--|----------------|
|  |   | 24227 C                            | מינים במינו המיני<br>מינית מינית במינים  | · ·1           |
|  |   |                                    |  | 1.1            |
|  |   |                                    | ۵ ، ۵ ،<br>م ی بر ش  | 1.2            |
|  |   | 21,227 (00<br>\$2 <b>7</b> 1,2 SEV | ו מ ב א א א א א א א א א א א א א א א א א א  | .2             |
|  |   |                                    | 0 × 2002 / 0<br>דָאבש מש 2 ייניית<br>דָאבש מש 2 ייניית   | 2.1            |
|  |   |                                    | תְּרָלֶת תֹתְם בֹּ   | 2.2            |
|  |   | 20                                 | 303 151 515  | .3             |
|  |   |                                    | 31 9117  | 3.1            |
|  |   |                                    | يع . در سو . ج   |                |
|  |   |                                    | 3/ 103   |                |
|  |   | . برادور)                          | فَحْرُورُ مُرُدُ (هُسُرُمِيْمُ   | 3.2            |
|  |   | (06 / / 0/)                        | 60/5 (20°5 (20°5 (20°6 ( | 3.3            |
|  |   | 240 L<br>XXSA S                    | 341 4113 01<br>8×3 5111 119  | .4             |
| 0/00/00/00/0<br>10/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0 | נם 2000 בנם אין 'נכנפונה' מ<br>בים בממת בתוצבת בקצחם בהתוביסף. ח  | روٌ وكرموركورارو                   | ה ארט אלים אלים אלים אלים<br>אלים אלים אלים אלים אלים אלים אלים אלים   |                |
| ه مرسروس رئز دُسوء /                                     | 0/3/ 6/20 0/0/-/2 2 1/3/20 20 20/3/20 20/20 | وُرُ، وُهِدُمِ دُرِسُ              | 0136 011 1<br>1990 248 248   | 4.1            |
|  |   | . 607773<br>6 747469               | הל באר באר הל  |                |
| ور وسرو، در سروسرو                                       | ים / ג' כ ים יו ל ב יים יים יים יים יים יים יים יים יים י   | ,0// 0/063<br>,0-/2 5-0022         | رُوْدُسِعٌ / رُوْدُس   |                |
| ברם הבים ברם<br>בעל העל העל העל ה                        | وَرُرُهِ 3.3 وَرُوْ وَرُوْرُوْرُو وَلَا وَالْمُوالِمُ   | ر وسردره ورو                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | 4.2            |
|  |   | •                                  | . 6 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  |                |
| י ארט                | ייס איני בארט או איני איני איני איני איני איני איני א   | 30 ټر <i>وک روک</i>                | 11112 01<br>87121 22   |                |
|  |   | 03 ///0/0                          |  | 4.3            |
| ((/0/0(0   |   | ox x / > > 0                       | 0  |                |
|  |   |                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | - ·5           |
|  |   |                                    | י <i>י</i> קיית <i>ריקרע</i> ציקספ   | ر.<br>پر<br>پر |
| 04. 35   |   |                                    |  | سرکنگر         |
| 354.75   |   |                                    |  | 385            |
|  |   |                                    |  | مگر تعرز       |
|  |   |                                    |  | 1/2            |

2024 ئۇغىرىي 2024

#### 3 - 362 2002 2003 2003 2003 2003

|  | 24337 (24.7 4.7.7<br>\$2543 ENS E15.                     | <i>?</i> .1 |
|--|--|-------------|
|  | ניק' מק<br>מיק' מק                                       | -1.1        |
|  | ر در                 | -1.2        |
|  | 0 (0( %)<br>   |             |
|  | י 00 י 00 כ<br>הפאה הפאה התייתושה                        |             |
|  | ع ر م کر             |             |
|  | ב . אריים. ש שית יוקיינט א<br>מ . אריים. ש שית יוקיינט א | -1.6        |
|  | מ מ מ מ מ מ<br>ת יות יות יות יות יות יות יות יות יות יו  |             |
|  | 0 (0 ( 0 (<br>- x 2 ) 7 / 7 / 7                          | -1.8        |
| 0 / 0 / / 0 / / 0 / 20 / 20 / 20 / 0 / 0   |  |             |
|  | ל ברו ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל              |             |
| ? \$ ' ?<br>? \$ ' ?                       | ىتۇرنىۋ  | #           |
| טט 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     |  |             |
| /0 L<br>* & V * E<br>/                     |  |             |
| , oc x & x & x & x & x & x & x & x & x & x |  |             |
|  |  |             |
|  | 0/0/0/ / %10×10%<br>158V16                               | .3          |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |

2024 ئۇڭىرىمىي 2024

|  |   |                             |  | 2422<br>2742 | (2/002/0<br>(2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/                 | 6 2 % 1<br>5 % 0 % 5                | 3123                | ه نوشر           |
|--|---|-----------------------------|--|--------------|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|
|  | وُرهُ و دری کا موس<br>(ورهٔ ر کرورگروس) |                             | ) / ( 0 0 ) / ( 0<br>2 א א א א א א א א א א א א א א א א א א א |              | םם מם מ<br>מקש מקטקסימ  | 3/ C<br>AVA                         |                     | #                |
|  |   |                             |  |              |   |                                     |                     |                  |
|  |   |                             |  |              |   |                                     |                     |                  |
|  |   |                             |  |              |   |                                     |                     |                  |
|  |   | 103<br>128                  |  |              |   |                                     |                     |                  |
|  |   |                             |  |              | 2422 C<br>2442 S  | 2 / 0 // /<br>5 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 | ם ככר נו<br>ש בקעית | 0 2 0<br>V X 2 9 |
| تُورِسَّهُ ارْتُرَةِ<br>(تِرْوُرِ تُرُورُّرُدِسُّ) | 3 / 0<br>8 Z A .                        | מנטננ<br>תמאפית ב<br>תמאפית | י בי מי 0<br>מציע המת'ל<br>מציע המת'ל                        | ככ כ<br>צקע  | 2 - 12 איר בי<br>איר האיר בי איר איר איר איר איר איר איר איר איר אי | מנט ני<br>מע זק פי                  | 0 63<br>82×V        | #                |
|  |   |                             |  |              |   |                                     |                     |                  |
|  |   |                             |  |              |   |                                     |                     |                  |
|  |   |                             |  |              |   |                                     |                     |                  |
|  | 103                                     |                             |  |              |   |                                     |                     |                  |

ئَرْمُو 3 (مِسْرُ) دُرُنْدُ مُسُدُرِ مُسْرُدُو دُنْسِرْمِ دُسَرْمُ مُرَّمِ دُسَرْمُ مُمْرُ

|  |                 | 0 01 62101011<br>4-30 500000000000000000000000000000000000 | 7077 # 10× (7#1 #1177<br>\$1\$\$\$ 90\$\$\$ \$1\$1 | ه توکسر |
|--|-----------------|--|--|---------|
| دُسَوْرُ دُدُدُ<br>(دِرُورِ کُروِرُدُرُ) | 20101-3<br>2110 | 0%/ ( 2/0/ /<br>C-40/482 84 EXR                            | י י י י י י י י י י י י י י י י י י י              | #       |
|  |                 |  |  |         |
|  |                 |  |  |         |
|  |                 |  |  |         |
|  | :5°2            |  |  |         |

2024 تُحْدَرُيرٍ 2024

|  |  |   | תפקח של בשל בשל או  |
|--|--|---|---|
| 2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>3000<br>3000 | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | ם מטט ארט אינט מיס א<br>דְּתְּתִקָּשִׁ דְּקְפָּתִּ בּיפָּב מִּבְּרֶתְיִי  | אר מני מני אר א<br>ארית ש בקפית בקריא   |
|  | 70   | رُرَز دُر دُرُد دُرُد دُرُد الله الله عَلَى | 3 /<br>5 A  |
|  | 18   |   | (   |
|  | 12   | ên, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   | מי מית שי ב' תי פי פי ב' תי פ' ב' תי פ' תי פ |
|  | 100  |   | / 0 ?<br>7 ? E  |

2024 ئۇھىرىمىر 2024

# ع ترور - 7 ع ترور - 7

# Form of Bid Security (Bank Guarantee)

| WHEREAS,  |
|---|
| Contract] (hereinafter called "the Bid").   |
| KNOW ALL PEOPLE by these presents that We   |
| the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.   |
| SEALED with the Common Seal of the said Bank thisday of   |
| THE CONDITIONS of this obligation are:  |
| (1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid; or  |
| (2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:   |
| (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or   |
| (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or   |
| (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,  |
| * The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders.  |
| we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser's having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions. |
| This Guarantee will remain in force up to and including the date  |
| DATE  |
| WITNESS SEAL  |
| [signature, name, and address]  |

2024 ئۇڭىرىپ 2024

# ع فرور - 8 ع فرور - 8

# Form of Performance Bank Guarantee (Unconditional)

| To:                                 | [name &address of Purchaser]   |
|-------------------------------------|--|
| undert                              | EAS  |
| Bank                                | WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his tions in accordance with the Contract;  |
| AND W                               | WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee;   |
| up to<br>being<br>undert<br>the lin | THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, a total of *   |
|                                     | An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price pecified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.  |
| We he the de                        | ereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with mand.  |
| Works<br>the Su                     | or there agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the sto be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and pplier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of such change, addition, or modification. |
| This C                              | Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate.  |
|                                     | SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR  |
|                                     | Name of Bank   |
|                                     | Address  |
|                                     |  |
|                                     | Date   |
|                                     | Date   |

2024 تُحْدَرُيرٍ 2024

# ع قروم - 9 - 9 عروه الماده ال

| Form of Bank Guarantee for Advance Payment  |
|---|
| [name & address of Purchaser]   |
|   |
| [name of Contract]  |
| Gentlemen:  |
| In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract,   |
| called "the Supplier") shall deposit with   |
| We, the   |
| We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between |
| * An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.  |
| This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contrac until   |
| Yours truly, SIGNATURE AND SEAL: NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION   |

# 

2024 ئۇغىرىي 2024

# 5 - 22 25

| 0  |  |
|--|--|
| ארים אינים | את דב אל מיקניים<br>את דב אל מיקניים<br>מיקניים את |
| رُوْرَرُ رُبِّرُوْدُ وَ<br>وَسُرَسُرُ:<br>سَرُسُرُ:<br>۱۵۰۰ - و<br>۱۵۰۰ - و<br>۱۵۰۰ - و  | 33.1   |
| 00 / 20 / 60 / 60 / 60 / 60 / 60 / 60 /  | 33.2   |
| / /0/6) / (כני) (<br>כער מושל באר פאר פאר פאר פאר פאר פאר פאר פאר פאר פ  |  |
| ?/ (2/0//<br>:3/ 38/10/2   | 33.4   |
| . 2 / 0 2 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0  | 37   |

2024 ئۇڭىرىر 2024

#### مرا سير سير 6

#### 030/06

وُرِدُورُ وَ وَرُدُو وَ وَرُدُونُ وَ وَدُورُ وَ وَ وَرُدُو وَ وَ وَرُدُو الْوَسَوْدُورُ وَ وَ وَرُدُو الْوَسَوْدُورُ وَ وَدُرُورُ وَمُورُورُ وَ وَدُرُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَرُدُو وَرُدُورُ وَرَدُورُ وَرُدُورُ وَالْورُورُ وَالْورُورُ وَالْورُورُ وَالْورُورُ وَالْورُورُ وَالْورُورُورُورُ وَالْورُورُ وَالْورُورُورُورُ وَالْورُورُ وَالْورُورُ وَالْورُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُورُ وَالْمُورُورُورُورُ وَالْمُورُورُورُ وَالْمُورُورُورُ وَالْمُورُورُورُ وَالْمُورُورُورُورُ وَالْمُورُورُورُ وَالْمُورُورُورُورُورُ وَالْمُورُورُورُورُورُورُورُ وَالْمُورُورُورُورُ وَالْمُورُورُ

| 2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000 | :0"; "3"; "10; '3<br>5,000 5,000 5 |
|---|------------------------------------|
| :, <del>~</del>   | .برخ<br>خرب:                       |
| سَرُسُر:  | سرَسُر:                            |
| :0%/<br>:2%2  | : 9°\$'5                           |

# 

# 2024 ئۇغىرىي 2024

| ) / 0 /<br>: 2. n. s.  | 3 / 0 /<br>2 2 m 2 m 2 = 1                    |
|--|---|
| رُىرِيْر:  | زریش:   |
| رُرِيرُ:<br>   | زریر:<br>خرد:                                 |
| سَرَيْر:   | سَرَسْر:                                      |
| دَ نُكُرْدُ:   | دَ نُكُو:                                     |
| :#٤.7/   | :#2.75  |
| ב' ' ( ) ' ' ( ! ( ) ' | ב' - 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     |
| : 1,2  | :ئۇچ  |
| سرَسْر:  | سرَسْر:                                       |
| : 2 % 6 :  | : 3 % 5                                       |
| :#2.75   | :#2.75  |
| בטט תסת ב<br>צעת עתשת שת:  | 2 0 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C       |
| ا دورو دع دس:  | ر درو را الما الما الما الما الما الما الما ا |

### 2024 وَحُمْرُمِرٍ 2024

#### 7 - 22 25

## فالرسرة بزورة فرامكرم الأسوار مودى مودور

- مَا مَهُمْ مِعْ مَوْرَمُ مَا مَوْدُو مَوْمِ مِهُ مَا مُودُو مِوْدُو وَرَهُمَا وَدُرُ وَمُوْدُرُ مَا مُؤْدُو مِرْمُ مَا مُودُو مِوْدُو مِوْدُو مِرْمُ مَا مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مَا مُؤْدُمُ مُ مُؤْدُمُ مُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُودُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُودُمُ مُودُمُ مُؤْدُمُ مُودُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُودُمُ مُؤْدُمُ مُؤْدُمُ مُودُمُ مُؤْدُمُ مُ مُ مُؤْدُمُ مُ مُ مُؤْدُمُ مُ مُؤْدُمُ مُ مُ مُ مُؤْدُمُ مُ مُ مُ مُؤْدُمُ مُ مُ مُؤْدُمُ مُ مُ مُؤْدُمُ مُ مُ مُ مُ مُ مُ مُؤْدُمُ
- 7.2 من و و کرد کرد کرد کرد کرد و کر
- 7.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 9.0
- 7.4- ئۇ ئىرى ئۇرى ئۇرى دۇمۇنگۇر ئەرۇش ئىرى ئۇرى ئۇرۇش ئۇرۇش
- 7.5 ئىرىدىم ھۆزدى ئىرە دۆرىمە دەھى دەھى ھىدىد دىرىدى دىدىدى دىرىدىدۇ بىر دەھىدى دىرىدىدۇ. دەرىرى دەكى ئىرى ئەرىكى دىزىكى ئىرىدۇ. دىر دورى ئىرىدى ھۆزدى دەرىكى دەرىكى دىرىكى دىرىكى دىرىكى دەردى بوردى د دەرىم دەرىدۇدۇرۇرىدى دىرىدۇ يەرىكى ئىرىكى ئىرىكى دىرىكى دىرىكى دىرىكى دىرىكى دىرىكى دىرىكى دىرىكى دىرىكى دىرىكى
- 7.6- خِرْدُورِ وَبِرُونِ مِرْدُنَ مِرْمُرُورُ مِرْدُنَّ وَمُرَّارِ وَمُومِرُورُ وَوَجُرِدُ وَمُورِدِ وَمُومِرَدُ وَوَجُرُدُ وَمُؤْرِدُ وَمُورِدُودُ وَمُؤْرِدُ وَمُورُدُودُ وَمُورُدُودُ وَمُؤْرِدُ وَمُورِدُودُ وَمُؤْرِدُ وَمُورِدُودُ وَمُورُدُودُ وَمُورُدُودُ وَمُودُ وَمُودُودُ وَمُودُودُ وَمُودُودُ وَمُودُ وَمُودُودُ وَمُودُودُ وَمُودُودُ وَمُؤْرِدُ وَمُودُودُ وَمُؤْرِدُ وَمُودُودُ وَمُؤْدُودُ وَمُودُودُ وَمُودُودُ وَمُودُودُ وَمُؤْدُودُ وَمُؤْدُودُ وَمُودُودُ وَمُودُودُ وَمُودُودُ وَمُودُودُ وَمُؤْدُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُودُ وَال
- 7.8  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$
- 7.10 -7.1

#### 26 ئۇھىرىر 2024

- 7.11 قَسْرَةُ دَيْدَهِ صَلَوْسٌ وَمِرَدَرُ وَسُرَوَرُ رَمْدَيْرِ وَرَرُ وِرَكُوهِ، دُرُسٌ وِرَسٌ صَلَوْدُ كَمِهُمُرَسُرُهِ دَوْبُرُورُ وَسُرْسُ وَسُرْدُورُ وَسُرْدُورُ وَسُرْدُورُ

- 7.16 خَنَامِ دُرُسُونُ وِسَكُونُ وَ مُسَوْمُونُ وَسِكُونُ وَ مِرْمَ مَرَدُ وَ مُرَدُدُ وَ مُورُدُو وَ مُرَدُو وَ مِرْمَ مَرَامُونُ وَ مِرْمَ مَرَامُونُ وَ مُرَدُو وَ مُرَدُو وَ مِرْمَاءُ وَ مَرْمَاءُ وَ مَرْمَاءُ وَ مَرْمَاءُ وَ مَرْمَاءُ وَ مَرْمَاءُ وَ مَرْمَاءُ وَمَرَدُو وَمِرْمَاءُ وَمَرْمَاءُ وَمَرْمَاءُ وَمَرْمَاءُ وَمَرَدُو وَمَرَدُو وَمَرَدُو وَمِرْمَاءُ وَمَرْمَاءُ وَمَرْمَاءُ وَمَرْمَاءُ وَمَرْمَاءُ وَمُرَدُو وَمِرْمَاءُ وَمُرْمَاءُ وَمُرْمَاءُ وَمُرْمَاءُ وَمُرْمَاءُ وَمُرَامُ وَمَا مُرَامِعُ وَمُرَامُ وَمُعَامِدُوا وَمُرَامِعُ وَمُرَامِو وَمُرَدُو وَمِرْمَاءُ وَمُرَامِعُ وَمُرَامِعُ وَمُرَامِعُ وَمُرَامِعُ وَمُرَامِعُ وَمُرَامِعُ وَمُرَامِعُ وَمُرَامِعُ وَمُرَامِ وَمُرَامِعُ وَمُوامِومُ وَمُوامِعُ وَمُرَامِعُ وَمُرَامِعُ وَمُرَامِعُ وَمُرَامِعُ وَمُومُ وَمُرَامُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُرَامِعُ وَمُومُ وَمُعُومُ وَمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُومُ وَمُو
- 7.18 يَرْجُورُورُ دُمُورُ دُمُرُورُ دُمُرِدُ دُمُرِدُ مُرَدُ وَجُمُرُ مُرْمُرُورُ دُمُرِمُ مُرَدُورُ دُمُرِمُ مُرَدُورُ دُمُرَمُ مُرْمُرُ وَمُرَدُ دُمُرُ مُرْمُرُورُ دُمُرُمُ مُرْمُرُ مُرْمُرُ مُرْمُرُ مُرْمُرُ مُرْمُرُ مُرْمُرُ مُرْمُرُ مُرْمُرُ مُرْمُرُ مُرْمُرُورُ دُمُرُمُ مُرْمُرُورُ وَمُرْمُرُورُ وَمُرْمُرُورُ وَمُرْمُرُورُ وَمُرْمُرُورُ وَمُرْمُرُورُ وَمُرْمُرُورُ وَمُرْمُورُ وَمُرْمُ وَمُرَمُ وَمُرَامُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرَمُ ومُرَمُ وَمُرَمُ وَمُرَمُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرَمُ وَمُومُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُومُ وَمُ مُومُ وَمُ مُومُ وَمُ مُومُ وَمُ مُمُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُ مُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُ مُومُ وَمُومُ ومُ مُومُ وَمُومُ وَمُ مُومُ ومُومُ وَمُومُ ومُ مُومُ ومُ مُومُو
- 7.19 جَارُج کَارِ جَمْ وَرَسُرُ رَبِرِ مِرَوْفَرْسُ نَارُجِ رَجُوْدُکَارِ جَامُجِکَارِ جَمْسُ نَسْوَ وَرَدُی رَبُونُونُ رَنَانَا وَ رَبُرُکُورُونُ وَسُرَمُوْ مَرْمُوْ مَرْمُوْ مَرْمُوْ مَرْمُوْ مَرْمُوْ وَسُرَمُوْ وَسُرَمُوْ وَسُرَمُوْ مَرْمُوْ مَرْمُوْ مَرْمُوْ مَنْ مُوْمُوْ وَسُرَمُوْ وَسُرَوْمُ مِرْمُوْ مِرْمُوْ مَرْمُوْ مَرْمُونُ وَمُوْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُومُونُ مِنْ مَا مُعْمُونُ وَمُومُ مِنْ مُرْمُونُ وَمُومُ مُومُ مُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ مُومُ مُومُو

# هِ وَدُودُ وَ وَرُودُهُ وَ مُرَكِّبُ مِ هُوسَ شِهُ ، هِ وَدَى عَدُودُورُهُ ، رُورٍ دُرُهُ سُوسُ

# 2024 ئۇڭىرىمىر 2024